

# «መጠበቁ ከሆነላችሁ-ሪፐብሊክ እንካችሁ»

አሜን ተፈሪ 06-15-17

የአንድ ስሙን የማላስታውሰው ፀሐፊ፤ «A republic if you can keep it» ይላል። የጽሑፌ ርዕስ ያደረግኩት የዚህ ቃል ትርጉም፤ «መጠበቁ ከሆነላችሁ፤ ሪፐብሊክ እንካችሁ» የሚለው ነው። ይህ ቃል ቀዳሚው ትውልድ ለተተኪው ትውልድ ሊናገረው የሚችለው ምክር ነው። ማንኛውም አገር የሚገነባውም በትውልዶች ቅብብሎቿ በመሆኑ፤ አዲሱ ትውልድ የሚጠበቅበትን አገራዊ ተልእኮ ለመፈፀም መነሻውና መሰረቱ ከሱ በፊት የነበረው ትውልድ ትቶለት የሚያልፈው ግንባታ ይሆናል። የአገር ግንባታ፤ ሩጫውን የጀመረው ትውልድ ከዳር የሚያደርሰው የማራቶን ውድድር ሳይሆን በዱላ ቅብብሎቹ የድል አክሊል የሚቀዳጁበት ሩጫ ነው። እናም በኢትዮጵያ ወጣቶች ፊት የቆመ በጉልህ የሚታይ የአደራ ቃል፤ «መጠበቁ ከሆነላችሁ፤ ሪፐብሊክ እንካችሁ» የሚል ነው።

አዲሱ ትውልድ «ፌዴራላዊ - ሪፐብሊካዊ» ስርዓት ውስጥ ተወልዶ ያደገ ነው። አዲሱ ትውልድ እንደ ቀዳሚው ትውልድ «ፌዴራላዊ - ሪፐብሊካዊ» ስርዓት የመፍጠር የቤት ሥራ የለበትም። የእርሱ ኃላፊነት «ፌዴራላዊ - ሪፐብሊካዊ» ስርዓቱን የመጠበቅ እንጂ የመፍጠር ሥራ አይደለም።

አዲሱ ትውልድ ከዚህ አንጻር ያለበትን ኃላፊነት የሚያብራራው ገዢው ፓርቲ፤ ወጣቱ ትውልድ ከአገር ግንባታ አኳያ ያሉበትን ኃላፊነቶች ሲያትት የሚከተሉትን ጉዳዮች ይጠቅሳል። የአዲሱ ትውልድ የመጀመሪያው ኃላፊነት፤ ያለፈው ትውልድ ስርቶት ያለፈውንና የተረከበውን መልካም ስራ ጠብቆ ማቆየት፤ የተደረሰበት ዕድገት ወደ ኋላ እንዳይመለስ፤ የትላልቅ ወንድሞቹና እህቶቹ ድካምና መስዋእትነት መና ሆኖ እንዳይቀር በታላቅ የኃላፊነት መንፈስ መንቀሳቀስ ነው።

ያለፈውን ትውልድ አኩሪ ታሪክ ጥላሽት ለመቀባትና የተገነባን አገር ለማፍረስ የሚደረግን ማናቸውንም ጥቃት በመመከት የተረከበውን አደራ በብቃት የመወጣት ኃላፊነት ይኖርበታል። እንዲሁም አዲሱ ትውልድ ያለፈው ትውልድ ጀምሮ ያልጨረሳቸውን መልካም ነገሮች የማጠናቀቅ እና የፈፀማቸውን ስህተቶችም መርምሮ የማስተካከል የቤት ሥራ እንዳለበት ያነሳል። በርግጥ አዲሱ ትውልድ ባለፈው ትውልድ ድክመትና ስህተት ተጠያቂ ባይሆንም፤ ጎደሎዎቹን ከመሙላትና የተጣመመውን ከማቃናት ወደ ኋላ ሊል በጭራሽ አይችልም። ምክንያቱም ጎደሎዎቹና ጠማማዎቹ የሚያስከትሉት ችግር ስለባ የሚሆነው ያለፈው ትውልድ ሳይሆን አገር ተረክቦ የሚገኘው አዲሱ ትውልድ ነው። በመሆኑም አዲሱ ትውልድ ይህን ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ይኖርበታል። ይህን በማድረግም እሱን ለሚተካው ቀጣይ ትውልድ የሚያወርሰውን ታሪካዊ ቅርስ በጥንቃቄ እና በብቃት ማከናወን ይገባዋል።

አዲሱ ትውልድ ካለፈው ትውልድ የተረከበውን መልካም ሥራ በመጠበቅ፣ የተጓደሉትን ደግሞ በማሟላትና የተሳሳቱትን በማረም በኩል የሚያከናውናቸው ተግባራት በራሳቸው ለቀጣዩ ትውልድ ጠንካራ መሰረት ሆነው ያገለግሉታል። ይህ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ለአዳዲስ ሁኔታዎችና መድረኩ ለሚጠይቃቸው ጉዳዮች ብቁና ትክክለኛ መልስ በመስጠት የአገር ግንባታውን ወደ ከፍታ ማሸጋገር ይጠበቅበታል። ቀጣዩ ትውልድ እሱ በተጓዘባቸው አስቸጋሪ መንገዶች እንዳይጓዝ፣ እሱን የፈተኑት ችግሮች በተተኪውም ላይ እንዳይደርሱ፣ እሱ ታላቅ ወንድሞቹና እህቶቹ ያጓደሉትንና የተሳሳቱን የማስተካከል ኃላፊነት እንደተረከበው ሁሉ፤ ለታናሽ ወንድሞቹና እህቶቹ የቤት ስራ ትቶ እንዳይልፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ሥራዎችን በንቃት ማከናወን ይኖርበታል።

አዲሱ ትውልድ ወይም ወጣት የምንለው ከታላቆቹ የተረከበውን አደራ በብቃት የሚወጣውም ሆነ ለታናናሾቹ መልካም ነገር ለማስተላለፍ መሰረት የሚጥለው ዛሬ በሚያከናውናቸው ተግባራት ነው። ወጣቱ ትውልድ የሚፈፅማቸው መልካም ነገሮች ነገ እሱን ለሚተኩት ታዳጊዎች ጠንካራ መሰረት ይሆናቸዋል። በአንፃሩ ደግሞ የሚያበላሻቸው ነገሮችና የሚፈፅማቸው ስህተቶች በታዳጊዎች ላይ አሉታዊ ተፅእኖ እንዲሁም ወደፊት የሚጋፈጡት የቤት ስራ ይፈጥርባቸዋል። ዛሬ ያለው የኢትዮጵያ ወጣት በዚህ መሰረተ ሃሳብ ላይ የተሟላ ግልፅነት መያዝና አገር ተረካቢነት ሚናውን በብቃት ለማከናወን መረባረብ ይጠበቅበታል።

ለዛሬው የኢትዮጵያ ወጣት አገር ያስረከቡት የትናንት ወጣቶች ከታላቆቻቸው የተረከቧት ኢትዮጵያ ጭራሹን መልካም የሚባል ነገር አልነበራትም ባይባልም ህልቆ መሳፍርት ችግሮች የተደራረቡባት ሐገር እንደነበረች ግን የማይደበቅ የትናንት ታሪካችን ነው። ሰፊው የአገራችን ህዝብ የእለት ጉርሱን አሟልቶ ማግኘት የማይችልባት፤ ለጥቂቶች መሳፍንትና መኳንንት ምድራዊ ገነት ለብዙሃኑ ደግሞ ሲከል የሆነች፣ የዜጎች ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች የተረገጡባት፤ «ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ» የሚል ይትባህል የሰፈነባት፣ የብሄሮችና ብሄረሰቦች እስር ቤት የሆነች አገር ነበረች። የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚደርስባቸውን አስከፊ ብዝበዛና ጭቆና ተቃውሞው ያደረጉትን ትግል ርካብ በማድረግ በስልጣን ኮርቻ ላይ የተፈናጠጠው የደርግ መንግስት በህዝቦች ላይ የሚደርሰውን ጭቆናና ብዝበዛ በአዲስና በከፋ መንገድ ያስቀጠለ መንግስት ነበር።

ስለሆነም ለዛሬው ወጣት አገር እያስረከበ የሚገኘው ትውልድ አገራችንን የወደቀችበትን አስከፊ ሁኔታ የመቀየርና ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ኢትዮጵያን የማስረከብ ኃላፊነት ተሸከሞ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። የደርግ መንግስት የመጨረሻዎቹ ዓመታት በመላ አገሪቱ የጦርነት ነዲድ የሚንቀሳቀሰበት፣ ሁሉም ነገር ወደ ጦርነት በሚለው የደርግ አዋጅ የተነሳ የአገሪቱ ወጣቶችና ቁሳዊ ሃብት ለጦርነቱ የሚገበዱበት፣ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ተሸመድምዶ የወደቀበት ህዝቡ የዛሬን ካልሆነ በቀር ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ ርግጠኛ ያልነበረበት፤ አገሪቱ ዛሬ ወይም ነገ እንደነ ሰማሊያ ትበታተናለች ተብሎ የሚሰጋበት ብቻ ሳይሆን የማያጠራጥር ፍፃሜ ተደርጎ ተወሰደበት፤ በአጠቃላይ አገራችን በድቅድቅ ጨለማ የተዋጠችበት ወቅት ነበር። የያኔው ወጣት ይህንን ጨለማ ለመግፈፍ መከፈል የሚገባውን የህይወት መስዋእትነት ከፍሎ የዛሬ 25 አመት ብሩህ ተስፋ የኖኘበት አዲስ የሰላም፣ የዴሞክራሲና የልማት መድረክ ከፍቷል።

እነሆም ባለፉት 25 አመታት በአገራችን ተአምር የሚባሉ ለውጦች መጥተዋል። በማያቋርጥ ማሸቆልቆል ወደ ውድቀት በማምራት ላይ የነበረችው አገራችን በማያቋርጥ አኳኋን ማንሰራራትና ወደ እድገት መሸጋገር ችላለች። በሰላምና ዴሞክራሲ

መታጣት ምክንያት የመባታተን ስጋት ተጋርጦባት የቆየችው አገራችን በህዝቦቿ ፈቅዶ መዋሃድ ጠንካራ አንድነት የፈጠረች አገር ሆናለች። በፈጣን እድገት እየገሰገሰች የምትገኘውን አገር የተረከበው የዛሬው ወጣት አዲሱ መድረክ የዛሬ 25 አመት ሲከፈት በአብዛኛው ያልተወለደና ነፍስ ያላወቀ የነበረ ቢሆንም የሚረከባት ኢትዮጵያ ታላቅ ወንድምና እህቶቹ ባለፉበት አስቸጋሪ ሁኔታ እንዲያልፍ የማይጠየቅባት፣ የተሻለ እድልና ተስፋ የሚያገኝባት፣ ቀጣይነት ባለው እድገት ወደፊት የሚራመድበት እንጂ ባለበት የማይቆምባት ወይም ደግሞ ወደኋላ የማይመለስባት፣ ሰላም የሰፈነባትና ሙብቱ የተከበረባት እንድትሆን የተደረገውንና በመደረግም ላይ ያለውን ጥረት እያስተዋለ እንዳደገ ይታመናል።

ይህ ወጣት ከታላቆቹ እየተረከባት ያለችውን በፈጣን እድገት ላይ የምትገኝና ታላቅ ተስፋ የፈነጠቀባትን አገር በጀመረችው ብቻ ሳይሆን በላቀ ፍጥነት ወደፊት እንድትገሰግስ ሌት ተቀን መትጋት፤ ወደ ኋላ ሊመልሳት የሚችልን ማናቸውም አይነት አፍራሽ ድርጊት በንቃት መጠበቅ ይገባዋል። መላው የአገራችን ወጣቶች ሁኔታውን ከዚህ መሰረተ ሃሳብ አኳያ በጥሞና መገምገምና ባለፈው ዓመት የታየው ሁከት ዳግም የሚከሰትበትን አጋጣሚ ዝግ ማድረግ ይጠበቅበታል።